

و کرد در درداد در

مِدْرُسُ سَرُسُونَ شَد: PR/213/2023/34 مِرْدُوسُ سَرُسُونَ شَد: (IUL)

11 ځېر 2023

ورود و مرود و مردد و

1 گھو گھ چونہ گھو

0/0 0// 42 4/	بر وُ بُرُسُوب
0,00,000 0,0	ייק'ייק' ש' זק ייק'ייק' ש' זק
י י 0 י כי י 0 0 0 כי 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
در فریش سر سر شرکت نیز: IUL)213-PR/213/2023/34	1.1
תָהֶעָּת יֹזֶת בֹּאֶתֶל: 11 בֹּת 2023	
00 20 2 C 3 M 2	
هُرُدُ: جَاهِ وَهُ مَدِّ جُرِعً مُاسِرًا، مُرْسِرِرِ سِرِدِرُ، مُرِدُدُونَ ، وَهُرَدُونَ ، وَهُرَارِينَّةً مُ	
گریر: 22 ځیر 2023	8.1
5° 6° 6° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5° 5°	
كنا: ئىسرنوشر 11:00 ئالاتاد ئالادداداداداداداداداداداداداداداداداداد	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
בריים ב ב של שתים) היי ב של ב	8.2
گورفروگروگروگروگروگروگراره کوره: 3305420	0.2
برفر برش مُرْدُ مُر	
هر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
گریرگر: 31 ځېر 2023	17.2
قُرُوَسُ: قَامَ	
كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ره درده هوس ريوس **	
مُرِّدُ: 50 00 × 00 00 00 من در	40.4
گریر ² : 31 ځېر 2023	19.1
قُرِوَتُ : قُ مَرُ تَحَدُد: مُسرِقُرِهُر 11:00	
בז: תית בתית 11:00 שיר יות היה לי היה ליה ל	22.1
·	
۵) ۲ () ۲ () () () () () () () (27.1
\$ 2,000 - 1	26.1
ת) תול (תם) או מים ל מים	36.1

3"" 20 30 (1)

- - 2.1.2 بُرُهُ بُرُهُ فَكُنْ فَرَرْسُ مَرْجِ سُوهَ بِرِ لَهُ وَرُدِوً بُرُهُ بَرُجُ سَمِودُوهُ.
- 2.1.3 ﴿ مَرْمُ وَمُرُودُ وَ الْمُرْسَدُ وَرُسُ مَنِي الْحَيْمِ وَمُرَوَ رَامُو وَرُرُو كَابُرُمُ عِوْ وَرَامُو كَابُرُمُ عِوْ وَمُرَامُ كَابُرُمُ عِنْ وَمُوالِمُ الْمُرْمِعِ مُرُدُ.
- 2.1.4 مُوِرْدُ وَمُوْرِدُهُ وِرَوِّهِ وَ وَرَوْدِ وَ وَرَدُوْ مُرَدِّ مُنْ مُنْ مُوْرِدُ مُرَدِّ مُورِدُ مُورِدُ وَرَدُو
- 3.1 3.1 3.2 3.1
- 3.2. هُوَمُ دُسُرَسُوهُ مِ وَرَهُ رَسُرُ وَسُرُ رَسُرُ دُسُرُ وَسُرُ دُسُرُ دُسُرُ وَسُرُ وَرَدُ وَسُرَةُ وَسُرَدُ وَسُرُ دُسُرُ وَسُرُ دُسُرَسُوهُ مِ مِرْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ دُسِرِيْسُ وَسُرُو دُرُرُ وَيَرُو دُرُرُ وَيَرُو دُرُسُرُ وَسُرُو دُرُو وَيَرُو دُرَاعٌ وَيُرْوَيُ دُوَمُ دُوَيُمُ دُرُوسُ دُرُوسُ وَسُرُو دُرُو وَيَرُونُ دُرُوسُ وَسُرُو دُرُوسُ وَسُرُونُ دُرُوسُ مِرْدُونُ وَيَرُونُ وَسُرُونُ دُرُوسُ مِرْدُونُ وَيَرُونُ وَيَرُونُ وَيَرُونُ وَيَرُونُ وَيَرُونُ وَيَرُونُ وَيَرُونُ وَيَرُوسُ دُرُونُ وَيَرُوسُ دُرُونُ وَيَرُوسُ وَيَعُرُسُ وَيَرُوسُ وَيَعُرُسُ وَيَعُوسُ وَيَعُوسُ وَيَالِكُوسُ وَيَعُرُسُ وَيَعُوسُ وَيَعُرُسُ وَيَعُوسُ وَيَعُرُسُ وَيَعُوسُ وَيَعُوسُ وَيَعُرُسُ وَيَعُوسُ و يَعْمُونُ وَيَعُوسُ وَالْمُوسُ وَيَعُو
- 3.3.1 هُرُدُوْ وَ وَجُوْ وَجُوْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا هُوَ وَ وَدُرُوْ اللَّهُ اللّ الْهُوْ مِدَا اللَّهُ اللَّ

3.3.2 بُرُهُ الْرَحْوَلُونُ وَسُرِّحِ اللَّهِ بُرِّهُ بُرُهُ الْرَدُ وَرُولُولُولُ وَكُرُولُولُ الْرُولُولُ ال حَدِلْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْرُولُولُ الْرُولُولُولُولُولُ الْرُولُولُ الْرُولُولُ الْرُول دُهُ مِنْ مِنْ الْدُنْ الْرُولُ وَالْرُدُولُ وَالْرُولُ وَالْرُولُ وَالْرُولُ وَالْرُولُ الْرُولُولُ الْرُولُ

3.3.2 كَائِرُمُ وَ مُسَارِهِ وَكُورُ وَ مُرَكِرُ وَ وَرَوَ وَرَوَ كُورُ وَرَدُو وَرَوَ كُورُ وَرَدُو الْمُؤْوَدُ وَرَدُو مُرَاكِمُ الْمُؤْوِدُ وَرَدُو كُورُ وَرُولُو كُورُ وَكُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَال

3.3.5 كَنْ مُنْ لَا لِمُنْ لِمُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

- 4. (رَرُرَوْسُرُ 1 (رُمُرُونُ الْمِرْوَمِوُ مُسُرَدُ الْمُرْمُونُ الْمِرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي ال

מל בל בל בל בל מינים ל

7. ﴿ وَمُرْ وَهُوَ وَ هُوَ وَهُو وَ وَهُ وَهُمُو وَ وَمُرْمُونُ وَ مِرْدُو وَ مِرْدُو وَ مِرْدُو وَ وَمُرْمُونُ رِفْتُ صُرِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْهُمُ وَمُو وَاللَّهُ وَمُرْمُونُو وَاللَّهُ وَمُرْمُونُونَ وَاللّ

7.1.1 حَوْسٌ حَمْعٌ (حَمْدُ مُعْسُرُ-1)

7.1.2 مورُدُ رُسُرَرُو وَيُرْهُوهُ مَا يُرْفُرُو رِيْدِ سُفُورُ (سُورُ سُمُورُ 2)

- 7.1.3 دُرُهُ اللَّهُ دُرُو دُرُو رُدُمْ وُرُورُهُمُ (الْمَا عَشِرُ-3)
 - 7.1.4 يَ مُرْوَرُورُدُدُ (سُورُ سَوَسُ 4-)

- - (ת) פילים ה'ס"ג ב ב כ ס
- 10. هُوَ وَ وَ مُ مُرَّدُ وَ مُرَدُرُ وَ مُرَدُرُ وَ مُرَدُوْ مُرَدُّوْ لَا مُرْمُوْهِ مِوَ وَدِّدِدُوْ مِرْوَسُرُهُ دُرُدُوْ مُرَدُّوْهُ مُرَدُّوْ لَا مُرْمُوْهُ مِرْدُوْهُ مُرْدُوْهُ وَمُرْمُوْهُ مِرْدُوْهُ مُرْدُوْهُ وَمُرْمُوْهُ مِرْدُوْهُ مُرْدُوْهُ وَمُرْدُوْهُ وَمُرْمُونُ مُرْدُوْهُ وَمُرْدُوْهُ وَمُرْمُونُ مُرْدُوْهُ وَمُرْدُوْهُ وَمُرْدُوْهُ وَمُرْدُوْهُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَال
 - 11. ڇوَ ڏي ۾ ڪٽرش 11.1 ج ڇوَ ڏي ۾ رَڏُ ٽيئرهِ وَدِ رَشِينَ سُرُوَّ ۾ عِرَوْرِ تَرُوِرَّ رَبُورَ سُرُوَّ. ناگر تورڪ
- مَا مَرَدُوْ مُرَرُوْ مُوْ مَا مُوْ مَرَدُوْ مُرَدُوْ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مَا مُو مُورُدُ مَا مُورُونُ مَا مُورُونُونُ مَا مُورُدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرادُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرَدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُرّدُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُ مُ مُرْدُونُ مُر
- 13. دُرُورُورُ وَرُورُورُ وَرُورُو وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُونُ وَرُورُونُونُ وَرُورُونُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُورُونُ وَرُونُونُ وَرُورُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُ وَرُونُونُ وَرُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِونُ ولِونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي و

ورو و برع سرم

- 13.2 . دُسَوْرُ مُرْرَدٌ وَرُوْرَهُ مِنْ مُوْسَدُورُ مُرَرَدٌ وَرُوْرَهُ مِنْ مُؤْسِرُهُ وَرُورَهُ وَرُورَهُمُ مَوْدُدِ وَسُرْوَسُرُدُو.
- 15.0 هِ وَ وَ رَدَ رَدَرَ عُرِيْهِ مِي وَرَدُ وَ وَدَرَوْدُهُ مَرَدِ وِهُوْدُ مَرَدِ وِهُرُودُ مَرَدِ وِهُرُودُ وَوْ شُوعَ وَوَدُودُ وَوَ سُوعَ وَوَ سُوعَ وَوَ سُوعَ وَوَدُودُ وَمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَل
 - وِرْسُومُورُ (خَارُورُ كَالْمُؤْرِدُ وَ الْمُورُولُ فِي وَاللَّهُ الْمُؤْرُدُ وَ الْحَارُولُولُولُولُ وَاللَّهُ
- 15.1.2 تَسْرُوسِ/بَرُجْ سَرَم مُوبِدُ كَابُرُسُعِ وَ مَصْرَبِهِ الرَّحِرُمُ وَكُوْتُرُودُ وَمُوَّيِّهُ وَمُوَّيِّهُ
 - 15.1.3 كَيْ حَمَدُ مِ وَكَرَيْ وَرَزَوَ مُرْفَعُ رَسَرَ مَا وَرُ مِ وَرُسُ مَا وَرُ مِ وَمِرُ مَا وَرُ مَا وَرُ (رَرَزَوَ مُرْفَعُ مِسْرُدُوْ.)
 - 15.1.4 ئۇيدرۇئىش ۋېرى چۇنى دىرزى ئۇيدەدى بۇندۇرۇ (خاندۇرۇ)
- 15.1.6 وَوْءِ وْ رِسْوَسُ مَ مَوْسِرِهُ الْمُوْمِعِيْ الْوَسْمَ عَاهُ الْمِرْمُ الْمُوعِيْ الْمُوسِيَّ مِرْدُوعُ وَ الْمُومِيْنِ الْمُومِيْنِ الْمُومِيْنِ الْمُومِيْنِ الْمُومِيْنِ الْمُؤْمِيْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِنِينِ الْمُؤمِّدُ الْمُؤمِّدُ الْمُؤمِّدُ الْمُؤمِّدُ الْمُؤمِّدُ الْمُؤمِّدُ الْمُؤمِّدُ اللَّهُ الْمُؤمِّدُ اللَّهُ الْمُؤمِّدُ اللَّهُ اللّ
 - 15.1.7 مِنْ سَمِرْمِ مِنْ رَمْرُونَ مِنْ مِنْ وَوَدُسْرَوَ رَمْرُونَ مِنْ سَمِرْمِ مِنْ مَارْمِي مِ
- - 15.1.9 وَرُدُور خُرِيْدُودُ رُدُورُ رِيْدُ وِرْسُ (وَوَلَم دُوْ رُجُعِيرٍ)
- 15.2 ﴿ وَمَرْ رَمْرَدُورِ وَمِرَدُورُ وَمُرْوَدُهُ مَوْ وِهُورُ مَوْ وِهُورُ مَوْ وَهُرُورُهُ وَقُو شُوعَ الله
- 16.2.1 ﴿ وَمَرْ رُمْرَءٌ وَسَهُمْ وَوَهُرُمِ وَسَهُمَا هُوَ مَوْمَا هُوَ مَوْمَا هُوَ مَوْمَا هُوَ مَوْمَا هُو وَهُوَوْ 5 وَمِرَوَ مُهُوَرُوْرُ رُمُرَءَهُوَ مُرْمَا وَمُورَا مُرْمَا هُوَ مَا فَيْ مِنْ الْمُورِدُورُ وَمُر
- 16.2.2 ﴿ وَمُرْدُونَ وَمُرْدُونَ وَمُورُونَ مَا مِنْ فَالْمُونُ لَا تُرْمِرُونَ لَا مُرْدَدُونَ وَالْمُونَادُونَ الْمُورُونَ وَمُورُونَ اللَّهُ وَالْمُورُونَ وَمُورُونَا وَالْمُؤْمِدُونَ وَلَا مُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَامُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

- مَرْدُو مِرْدُو مِرْدُودُ مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرُودُ مِرَدُو مِرَدُو مِرَدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِر

- - (٥) كَرُورُ وُكْرُورُ وَهِ وَكُلُورُ لَا كُلُورُ لَا كُلُورُ لِمَا كُلُورُ لِمَا كُلُورُ لِمَا كُلُورُ لِمَا كُلُورُ لِمَا كُلُورُ لِمَا كُلُورُ لِمُنْ كُلُورُ لِمِنْ كُلُورُ لِمُنْ كُلُورُ لِمِنْ لِمُنْ كُلُورُ لِمِنْ لِمِنْ كُلُورُ لِمِنْ لِمُنْ كُلُورُ لِمِنْ لِمِنْ كُلُورُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِينِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِينِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِن
 - 15.3 دُرُهُ مُنْ فَوْدُ وَرُ خَرِرُ نُودُ وَ نُرِيرُ وَرُرُونُونُ لِوَرُسُوهُ

16.3.1 كَوَّدِوْشُ بُرِسُ مِسْ بُرِدِ بُرِبِ مُرَدِّ بُرِدُوْ بِهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

- (بر) جوکر ریزروس
- - 16.2 مِع دُمَرُهُ عُمْوَرُ مِ وَوَدُهُ سَرَسٌ وِمَرَوْرِ دُسْرَسُرُهُ سَرَمُو .
- 16.3 جوچ دُمَرِدُ مَاسَّهُ وَمُرَّمَّ دَمِ مَاسَّدَهُ فِي وَسَّ دُمَرَءً وَمُرَّدُ وَمُرَّمَ اللَّهُ وَمُورِ وَالْمُورُ وَمُ مُرَّمَّ وَمُرَدُو . وَمُورُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ ورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُورُورُ وَمُورُورُورُورُورُ وَمُورُورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُ ورُورُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُورُ وَالْمُورُورُورُورُ و

- 16.4 . دُرَرَة هِ وَرَسْمَ رُرُوسِ مُسْرَقُ مِ مُسْرَقُ لَهُ وَوَرِدُ وَ سِوْعٍ دُمَرِدَدِ هِ وَسُرَ مَهُ وَوَرَدُ اللهِ وَوَرَدُ وَمِرَدُ مِنْ مُسْرَدُ لَهُ وَوَرَدُو اللهِ وَمُرْدُ دُورُ وَرُدُو.
- - 17.3. دِ وَدِوْ دَوِ وَمُو وَمُو وَمُرُو دُمُو وَمُرُو دُمُو وَمُودُدُ مُؤَدُدُ مُرَدُدُ مُرَدُدُ وَ

מלת כב

35%

د 1/2 × 0 . لا برسر ی می:

- (م) موسر رزودر دورده مرسو
- - 19.2. ﴿ وَمُ رُدُوْمُ مُمْرَسُ ﴿ وَمُ مُ مَا مُحْدَدُ وَمُرْمَ مُرْدُو مُدُّ مُرْدُدُهُ.

- لْمُرْهُدُ 20.2 هِ وَوْدَ دُرِعٌ وَرَسَّدُ مُوَمَّرِهِ وَوْرٍ هَ رُسُرٌ وِلَرُوعٌ وَرَسَّدُ مُوَلَّمُ هُ وَهُوسُونَ مِسْوَوَّنَا لَوْسُ مِسْوَوِّنَا لَوْسُ
 - 21. هُوَسُورُدُ گان هُوسُورُدُ گان مُوسُورُدُ

22.1.1 ﴿ وَوَكُمْ مِنْ مُوْثَى إِنْهِ رَوَعٌ وَمُرْدُونًا وَمُرَّامُهُمْ مُنْهُ

22.1.2 (مُرْرُوْسُونِ بِرِيْسُورُ (مُرْرُوُوُرُو وَمُوْمُرُسُ

22. ﴿ وَمُورِهُ وَ مُرَدُونَ مِ مُرْمُونَ وَمُرْمُونَ وَمُرْمُونَ وَمُورِهُ وَمُورِهُ وَمُرْمُونَ وَمِرُورُونُ مَا مُرْمُونُ وَمِرْمُونُ وَمُومُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمِرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُومُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُومُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُومُونُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُونُ وَمُومُ وَمُومُونُ وَمُومُ وَمُ

26. مَدُهُ مُ وَدُوْدُ مِ مَ وَمُ مَ وَمُ هُمْ مُ مَرَدُهُ مِ مِرَوَدُهُ وَمِرُوَهُمْ وِمَرُودُهُمْ وَمَرُودُمُ وَمُرَدُودُ وَمُرَمُ وَمُرَوَدُهُ وَمُرَدُودُ وَمُرَدُودُ وَمُرَدُودُ وَمُرَدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُؤْدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُرْدُودُ وَمُرْدُودُ وَالْدُودُ وَمُرْدُودُ وَالْدُودُ ولَادُودُ وَالْدُودُ ول

26.3 دره مَهُ وَوَ وَ مِ مِهُ وَمُورَوَ وَ مَهُ مَهُ وَمُرَوَرِوِ مِرَوَ مُرْوَهُ دُوهُ مَهُ وَوَ وَ وَ وَ وَ مَهُ وَمُورَوَ وَمُورَوَ مُرَوَهُ وَ وَمُرْوَهُ وَ وَمُرْوَهُ وَمُرَوَهُ وَ وَمُرْوَهُ وَمُرَوَهُ وَمُرَوَهُ وَمُرَوَهُ وَمُرَوَهُ وَمُرَوَهُ وَمُرْوَدُوهُ وَمُرْوَدُ وَمُرَوَدُوهُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُ وَ وَمُورَوِهُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُوهُ وَمُرْوَدُ وَمُورِوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُورِونَا وَمُورِوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُورِوَدُ وَمُورِوَدُ وَمُورُونُ وَمُورِوَدُ وَمُورِوَدُ وَمُرْوَدُ وَمُورِوَدُ وَمُورِونَا وَمُورِوَدُ وَمُورِوْدُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ ولِونُ وَالْمُونُ ولِمُ لِلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْم

(ע) לעלעלע שיעול אל שלא

28. مُرَدِّ وَمُرْدُورُ مَرْدُورُ وَوَرُجُهُمُ وَرَدُّ وَمُرَدُورُ مَرْدِ وَمُرْدُورُ مَرْدِ وَمُرْدُورُ مَرْد وَرِبَّ مِرْدُورُ مَرْدِ وَمُرْسُرُدُوْ. مُرْدُ وَسُرْسُ وَرِبَّا وَمِرْدُورُ مَرْدِ وَمُرْسُورُونَ. وَرِبَّا وَمِرْسُورُ

- 29. وَرَسَوْ وَرَرَدُو وَرَسَوْ وَوَرَدُو وَرَسَوْ وَوَرَدُو وَرَسَوْ وَرَرَدُو وَرَسَوْ وَرَسَالِ وَرَسَا وَالْمَالِ وَالْمِرَا وَرَسَا وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا مِلْمَا وَلَا مَا وَلَا مَالِكُولِ وَلَا مِلْمَا وَلَا مِلْمَا وَلَا مَالِهُ وَلَا مَا وَلَا مَالِهِ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَا وَلَا مَالِهِ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَا وَلَا مَالِهِ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَا وَلَا مَالِهُ وَلَا مِلْمُ وَلَا مَا وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَا وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالْمُوا وَلَا مَالِهُ وَلَالْمُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَا مَالِهُ وَلَ

- 29.4 ئردور و گردر و گردو و مردو و مردو و مردو و مردور و مردور

30.6 30.6

- 31.3 "رَسُورُمُورُ الْمُ الْمُرْدُ الْمُرْدُورُ الْمُورُدُورُ الْمُورُدُورُ الْمُرْدُورُ الْمُرْدُورُ اللهُ المُرْدُورُ اللهُ المُرْدُورُ اللهُ اللهُ
- 31.4 "وَسَهُرُمَوْدُ دُرُدُ" مَوْرُ وَسَرَوْدُوسِ دُرُوَّ وَدُوْدُ وَسَهُرَمُوْدِ دُرُدُوْدُ وَسَهُرَمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرَمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرَمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرُمُوْدُ وَسَهُرُمُونُ وَسَهُرُونُ وَسَهُرُونُ وَسَهُرُونُ وَسَهُرُونُ وَسَهُرُمُونُ وَسَهُرُمُونُ وَمِنْ وَسَاءُ وَمِنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ ومُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ
- 31.5 "رُرُهُ الْمُوْرِ" الْوَرْ فَالْمَوْرِ رُوْسِ، وُسَادُمْوْدُ وَبِرُوْرُهُمْ، وُسَادُمْ مُوْرُدُورُ رَوْدُو وَبِيْرِ اللهِ اللهِ وَالْمُومِ مُوْرِدُونَ لِللهِ اللهِ اللهِ
- 32. و رَرُونَ وَرُونَ وَرَدُونَ مَا وَوَدَوَرُ مَا وَوَدَوَرُ مَا وَرَدُونَ وَرَرُونَ مَا وَوَرُدُ وَرَدُونَ وَالْمُؤْنِ وَالْرَانِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَانِهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَانِهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَانِهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَانِهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَانِهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ و

- 33. وِرُدُهُ وَرُدُهُ وَرُدُهُ وَرُدُهُ وَرُدُهُ وَرُدُهُ وَرَدُهُ وَ مَدُهُ دُرُونُ وَهُدُ دُرُونُونُ وَهُدُو وَمُعْمَادٍ لَا يَعْمُ اللهِ عَالِمُونُ وَلَا مُعَالَمُ وَاللَّهُ وَالْمُرْمُونُ وَاللَّهُ وَاللّ
- رَوْرْمَانِيْنَ 35.1 .33.2 كَرِهُ وَهُوْ وَمِنْ دُرُسُ وَمُوَا وَمُرَاهُوْ دُرُسُ وَمُرَاهُوْ دُرُسُ وَمُرَاهُو رَوْرُمْ مِنْ دُورُسُ وَسَادُمُوْ وَمُرَاهُ وَمُرَاهُ وَمُرَاهُ وَمُرَاهُ وَمُرَاهُ وَمُرَاهُ وَمُرَاهُ وَمُر

- 34. مُرْهُ وَوْدُ كُلُونُ مُرْهُ وَدُورُ هُرُورُورُ وَ مُرْمُرُورُ وَ وَمُرْمُودُ مُعْدُدٍ مُنْ مِرَا رِوْرُهُ وَمُرْمُورُ

35. ئى بىرىزىر

122 12×1 1001 1001 1001 1001

رُحْ بِحِوْسُوعُ عُرِهِ لَا تَرْسُرُ فَي مَرْدُ عِلَا مُرَدِّدُ عِلَا مُرَدِّدُ عِلَا مُرَدِّدُ عِلْوَدُسُرُو تَرْبِ مَاسِيًا سِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

CP*0.005*LD = -652 2627

CP (سَرُعْمَ وَمِرْمُ): سَرُعْمَ عُرَفِي وَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ عَرَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

LD (سرع ٤ ٨٠٠ مرس): سرع ١٠٥٥ د ١٥٥٥ د ١٥٥٥ مرود المراد ال

- 35.3 مَرْمُورُ عُرْدُ دُوْدُ مِنْ مَرْمُ دُرُونُ مِرْدُونُ مِرْدُونُ مِرْدُونُ عُرْدُ عُرْدُ عُرْدُ عُرْدُ دُونُ مُرُونُ عُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرُونُ عُرْدُونُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ لِنُ مُ لِلْدُونُ مُ مُرْدُونُ مُ مُرْدُ

- 37. مُرْسِرُسُو 37. دِ مُرُهُ مُوْوُدُورِ وُرُوَبُرُوسُ جَرِبْرُدُورُ الْمَدْسُدُو مُرُومُ وَنَّرْسُرُ سُوهُ مُ مُورُ وَسُومُ مُرُومُ وَمُرْسُرُ سُوهُ مُرَدُمُ وَمُرْسُرُ سُوهُمُ وَمُرْسُرُ سُوهُمُ وَمُرْسُرُ سُوسُرُهُ وَمُرَدُمُ مُرَدُمُ مُرَدُمُ مُرَدُمُ وَمُرْسُرُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُرُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُرُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُرُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ وَمُرُمُونُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُرْسُونُ وَمُرْسُونُ مُرَدُمُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُرُدُمُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ ومُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُومُ وَمُونُومُ وَمُونُ وَمُونُ وم

40. دُرُهُ سُوْوَرُ 40.1 و دُرُهُ سُوْسُ رِسْگِسٍ، دُورِ هُسْرِيْ ثِرَ نَهُسٍ مِوْرِيَّدُنَّ كُلَّسْ هُلَّادٍ وَقُرِيْرُهُكَادٍ وَقُرِيْرُهُ وَمُعَادٍ وَقُرِيْرُهُكُادٍ وَقُرِيْرُهُكُادٍ وَقُرِيْرُهُكُادٍ وَقُرِيْرُهُكُادٍ وَقُرِيْرُهُكُادٍ وَقُرِيْرُهُكُادٍ وَقُرْمُوكُونُ وَاللَّهُ وَمُعْرِقُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ لَلَّالِهُ وَاللَّالِ لَلَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّ

41.2 دِ دَرُهُ صَوْدُوْدُ دِ شَرْهُ مَا دُرُدُ وَرُوْدُ وَمَا دُرُ دُمَا دُرُهُ مَا دُرُهُ مُرَدُهُ وَوَرُدُو وَرُمَا وَرُمُ مِرْدُوسُونُ دَرُوسُورُومُ فِي مَرْدُ مِرْدُرُونُ وَرُجُرُمُ فَيْدُ مَا مُرْدُدُ وَرُسُورُ وَرُسُورُ دُمُرُ وَرُدُورُ وَرُسُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِنْ وَرَجْدُ مِنْ وَرَجْدُ مِنْ فَيْدِ مِنْ فَيْدِ مِنْ فَيْدِ

 $4 - \frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$

	יירים אין פינים הער האינים אין פינים אין פינים אין פינים אין	#
و.		و توکیر
	שלת לילים באלמת לעללת לה לה אלעל הל אלעל הל לאלעל לא הלא לאלעל לא הלא הלא הלא הלא הלא הלא הלא הלא הלא	1
	ع رَسُرُ عُرُدُ وَ فَي مُرْوَدُ 2)	2
	المسرور الرقط سربر مدور الكوري و المراج المر	3
	ررزر در در و کا می می از از می کا در در در کا در در در کا در در در کا در در در کا در در در کا در در کا در در در کا در	4
	رْرَرَدٌ وَمُرْهُو وَهُرُورُ (عَ مُرْوَرُ 3)	5
	چرشع نروس على من من من من من الله الله الله الله الله الله الله الل	6
	ر در در بر مرم من	7

	وَوْرِهِ وَهُ رِسْوَسْ يَ مُوسِرِدُ دُهِمِ عِيْرَ وَنَهُ عَاسَ مُورِدُمُسْ مِرْفَعُ مَدٍ (وَنَهِ وَرُسُ وَ وَهُ رُوسُوسٌ)	8
	שת כ ב את הרוני ב ל הרית (ב ל את אל השתית) שת כ ב את הריע הרית (ב ל את אל השתית)	9
	6.1 פות ברוב ברף שתייעה ברית ההתה התה התה התה התה התה התה התה התה	10
	ם) (מטר ט) 0 (יירוס מטר	11
، ، مرور،		هوکنتر م
	ھۇش (ئۆزىڭ دُسەددىمۇدۇشرىم دُسەدىمۇد ھۇمۇھە بودىشۇد دىر ئۇتۇۋۇ 5 ۋېرردىش رىزرىگەر	12
	دُّرِ دَرِوْ (ﷺ کَیْرُمُ عَیْرُمُ اللّٰہِ عَالَیْ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ	13
הלים אר מיל	رُمْرَكُورِدُ جِهِوَدُرِدُ وِيُرْمُنَّكُورُ رُمْرَكُورُ وَمُرْرَكُورُ مِرْفَارِدَ جِوْلِا مَالْمِسَوْ مَايُودَ رُمْرَكُورِدُ جِهِوَدُرِدِوَ وِيُرْمِنْكُورُ رُمْرَكُورُ جِوْلِا رُمْرَكُورُ وَعِرْدُورُ جِوْلِا مَالْمِسَوْ مَايُودُيْ وَ	
	' אים	7957
	(ייינט) (0,0 (0,0 (0,0) 0) אינ (0 ((1 0) 0) 0) אינ (0 0) על	14
	بَوْرٌ سُرُوهُ يُرِ وَرُ بِهُرُ بِوَرِّدُ مُرْدِرُ رِهُونِ بِوَرِّرِي رِهُرُوسُ بِوَرِّرَاسُ دَسِرِيْدُورُ)	15
	به کار هر کر سر کر	16
	۵ و د د د د د د د د د د د د د د د د د د	17
,	ינין א נדיני ני ני ניינים אינים ניים מיים פכבת ההממכב ממש ניתול תו תחשבת החמפת	2000
	 کَوْرِدْسْ بُرْسْ بُرْسْ بُرْسْ بُرْسْ بُرْسْ بُرْدْدْ بُرْدْدْ بُرْسْ بُرْدْ بُرْسْ بُرْدِدْ بُرْسِ بُرْدَدْ بُرْسِ بُرْدِدْ بُرْسِ بُرْدِدْ بُرْسِ بُرْدِدْ بُرْسِ بُرْسِ بُرْدِدْ بُرْسِ بُرِسِ بُرْسِ بُرِسِ بُرِسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرِسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بُرْسِ بِرِسِ بُرِسِ بِي بِرِسِ بُرِسِ بُرِس	18

2 - جُوْرُو ُ		
00 41.13 01 23 41.71 11.40 11.40		
	017001 (01/1 1/1) 01 507402 8543 5151 5450 1	1
	1.1 سَرَسْر	1
	1.2 رُدُّ بُرْبُ	2
	00000 4110 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	2
	2.1 ﴿ بُرِجْ مُعْ دُ سُرَسُرُ	1
	2.2 תהקיית יתיילשיג	2
	3,03 (1,1) .	
	3.1 رُمَرَرَعً نَاحِ:	1
	3.2 डिट्टे पेट् (वैज्योदण द्रिटें)	2

	ים ביינו הייבו מתית התיקל המסב הבימו מתית התיקל המסב הבימו	.4
0 / 0 / 0 /	ב מו המו מער ב רו ב היים לי ב היים לי ב מים ב ב היים לי ב ב היים ב היי	
/ 32/2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ر در	4.1
	.0/1/3 0/ 0(3 /3/ .935/27 MG MZ EMS 51	
בות כי האת בות פ	10000000000000000000000000000000000000	
ים המים במים בים בממת בתומפת	وَدُوْهُوْدُ مُرْدُرُ وَسُوْرُهُ وَدُوْرُرُ ٤٠٤ وَرُوَّ وَدُوْرُورُ وَسُورُ وَرُوْرُ	4.2
	· (/ / / 3 · 9 7 4 / 2 /	
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	בַּשֶּׁלֶת רֹתְרֹעֶלֵה 30 בָּנִפִּ רִכְּפַתּבֶת בַשְּלָת צִׁשּׁלְעֹק הבְּרָ הַ 10 בְּנִפּּ רִכְּפָּתְּבִילִת בִּשְּלָת צִׁשּׁלְעֹק הבְּרָ	
הצילים הבקליל א	/ רבי בי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.3
	۵ (۱/۲) ۵ (۱/۱ (۱/۱ × ۲۵ ۱۵ (۱/۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱	
	ים ביינו יול בי מתיע העקע צמסטע מור השנו ליינו ביינו	.5
		>,*
الاي _م منفو		יוק'יוק
1982		257
		مُرْ برز

3 - 3636 2000 300 3000 3000

	フロコファ (フロァ ロノ) カフタリフ ファメネ シノアノ	
	יק' מק מק' מק	-1.1
	برُح سوچ پر ترکو وَرکو کری دری کری	-1.2
	0 (0 ("/) - 1 × 2 × 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×	-1.3
	י י י י י י י י י י י י י י י י י י י	-1.4
	שירה בתא תרגות בני מים מים מים מים מים מים מים מים מים מי	-1.5
	ני הרים. מי הרים שית התיתם ה ני הרים שית התיתם ה	-1.6
	2 / 0 / 2 C האוק מתימיס הק 2 אינק מתימיס הק	-1.7
	0 (0 (0 () - x \ 2 / 2)	-1.8
ם ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	ر در از از از در	-2
"אים ה' לי ה' לי ה'	ה הל	•
? !! ? ? !! ?	ייק'ייק	#

) א) 0) 0) 0 כ פי מימ פי פי א פי פי מימ פי פי א מים א פי	
, o c 5 x x x 3 x	
× 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	3.01011 120000 3

		07977 (010001) (041 611) 07940 SVBBMAVA SBKJ 5171	ه توکسر
رُورِهِ وَرَدُ عَوْسُ الْمَّ (ورور ترورورور)	01 (0031 C 800 S EMAVA	מ - כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	#
	103		
		מרא נמר נמר נמר נמר מידור מ מידור מידור מידו	۷ ۲ ۷ ۵ ۷ ۲ ۲ ۳

ۇرىپى دۆرىم (ىرۋر ئروردىس	כנה כי כי היינה בממקפית בחבקים בממקפית בחבקים	מני ב ל מ " " " " " " " " " " "	כ) 0 בכנו ב ישכו יים מתגש בממתפית במסב יחיית	#
	/07 /28			

ئَ رُوْدُ - 5 زُرِهُ وِ 3 (مِسْرُدُ) دُرُنْدُ مُنْدُدُ مُنْدُورُوٌ دُوْسُرْمِ دُسَادُمُوهُدُ

		0 0/ (3/0/0// 4-36 88888877-7,	2022 4 10x (24/ 4/12 ×1945 2032 44 5191	ه نوکتر
לישר אל	20101 5-1000 10000	0"	י ימיני יינט יינט בייים אמינית אינית א	#

المَّرِّةُ 28 مُرِّعُ عُرِمُ عُرِمُ عُرِمُ عُمْ مِنْ عُرِمُ عُمْ مِنْ عُرِمُ عُمْ مِنْ عُرِمُ عُمْ مِنْ عُرِمُ

:/28		

18 عُوم عَلَم عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

600 X 58713		
ر ر قرقر %	ם מי ניא נענים אי אי אייניים אי אייניים איניים איניים איניים איניים איניים איניים איניים איניים איניים איניים אָרְיִתְישׁ בּקפית ביפב פיציים איניים אי	א מס ממט אניים איניים אניים אניי
	رَسْرَهِ مُو / رَسْرَهِ مُشْرَدُ هُذَا مُعْرِدٍ لَا مِنْ اللهِ مُشْرَدُ هُذَا مُعْرِدُ اللهِ مُعْرِدُ	
40%	בי נינים או אי הם פיניטטט (מוצייטטטטטטטער פי אַ אראים אינישראים א	3 3/3 13
	ر ر ر د د د د د د د د د د د د د د د د د	
15%	رُمَرُهُر × 15	ر ۱۵٬۵۰ مرت بره
	(5 × 5 × 5 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 ×	
	סננ 000 1000 000 נון אר כין מוס 000 מוס און פיקט פיקע פיקע פיקע פיקע פיקע פיקע פיקע פיקע	
	מאלש בנייקש בל אשל בנייל	
4007	X ngg 53/0 gg 200 nn ngg 53/0 5/2)	0,2 4 4
10%	ر در	0/3
	ה אל הל הפיל הלי הל של הל ל אל הל הל ל הל ל הל ל הל הל הל הל הל הל הל	
	= [(bidder's amount/highest amount) x FC Percentage	
	مُسْوَسِرًة ﴿ مُنْ الْمُنْ الْ	
	× ۵۰ ۵۰ ×۵۰ ۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵	ر. ۵ % د ۵ ٪ د ۵
15%	יים אל	אם א אין אים אים אים איני איני איני איני איני אי
	رَرُرُوْ وَرُوْ مُرْدُ عَدْ رَبُرُوْ x 15 (سٍ.مُسْ.مُرُدُ وَ وَرُرُسُ	0 / 0 × 3 9
	יא יא א של פל פל איל השת ה של האש בתפתחפ) אל יא א של פל פל איל השל בתפתחפ	
5%	رَسُرَرِ مُسْرَدُ مَمْ وَمُعْرِهُ الْرَسُرِ وَمُعْرَهُ × 5 (وَمُعْرَهُ مَمْرُهِ	מני בים מם מינים מנוצ תבקבים בקונו ביתנונ
	פ' צ'יע פ ה' ב ת'פ"ש (מ'פ"ש (2015 50202
	• 6 0 0 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	و مرز کر کردو کر در کردو کردو کردو کردو کردو	
	אל אינים אל האל איני אל	
	رور عادر کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار	מית שית באר המים
15%	\$ 200 (4.00) \$ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	, , ; 0,3, (10 7,850, 200, 9
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	10 × 60, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
	(درده کرد	
400	ر سرو سرار و) ر سرو سرار و)	/07
100		غ خ خ

و المراجع

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS,
for construction of[name of
Contract] (hereinafter called "the Bid").
KNOW ALL PEOPLE by these presents that We
Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.
SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of20
THE CONDITIONS of this obligation are:
(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or
(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,
* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.
we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.
This Guarantee will remain in force up to and including the date
Date
WITNESS SEAL
[signature, name, and address]

000 × 000 وطرع وسط برطرع مسرم

Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To:	[name &address of Purchaser]
under	REAS
Guara	WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank intee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in dance with the Contract;
AND V	WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;
up to payab	THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, a total of *
	*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.
We he	ereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the nd.
to be Suppl	arther agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the ier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any change, addition, or modification.
This C	Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.
	SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR
	Name of Bank
	Address
	D. 4
	Date

رو و م برم مرر ورد و م برم عرسر

ع تروم - 2 مروم عام م ما و در مروم عام مرسر ع مريم و سرست بروسر عام مرسر ع

To:	orm of Bank Guarantee for Advance Payment
	[name & address of Purchaser]
	[name of Contract]
Gentle	emen:
calledunder	ordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,
[Bank as print [name claim]	or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee mary obligator and not as Surety merely, the payment to
be pe	rther agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to erformed there under or of any of the Contract documents which may be made between
	* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of he Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.
until	Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract
Yours	truly, TURE AND SEAL:

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION

0 0 0 × 0 0 00 5 4 2 8 m ; 4 3 4 m x

ئىرى ئىرىش ₋ 5

0 %% 0000x 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	
אינים	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	33.1
ر ر ۵	33.2
29227 (2707) :B2412 SBV19-2	33.3
ر ۱۵٬۲۵٬ ۱۰۰ ۱۳۰۵ (۱۳۰۵ - ۱۳۰۵) ۱۵۰۱ (۱۳۰۵ - ۱۳۰۵) ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ (۱۳۰۵)	33.4
۱۸۵۵-۱۹۶۵ و دروري:	37

6 - 2 2 2 2

020/06

پگرهی ۱۱ پگرهی	ź.	ر کر نگر	ء پر رگوم	م م _ک ب	シス	زست	> ''	زىىر	3	ر د د	1	د ر د د	99	ر کار	11	(دِ		سرح	200	بخرج	۾ :	ۇ رۇ	عرج	3	ۇسىر ئاس	, ,	وتو	انحرم	2 8	مره	دِوَ	, ,	1	?		
ر در	<i>⁄</i> ,	<i>و</i> َسرَ	•••	••••	•••	یژ،	ز خی	. <u>,</u>	. _[3.5	٠,	ه د ز خر	ئى قىرچ	5	(ص ۱۱ رحح	وُيُّ		زود	97.	ر م _ی	120	<u>_</u> ;	ś"	رىىر) j	s ,	1	ز زنځ	9,	ے:	62.	4	(دِ	 	25
																					ۇ.	,,	زر	د قرح	(• • • •) .			٤ ح.	25	 	

وْرِدْوْرْدْ الْاَسَادْمَاهُ") مَدْوَدْ وَسُورْدُوْ وَدُوْدُوْدُوْدُ وَدُوْدُوْدُ وَلَا الْاَسَادُمَاهُ") مُدُودُ وَسَادُمَاهُ بُرُودُوْدُ وَلَا الْاَسْدُمَاهُ") مُدُودُ وَسُرْمَاهُ بُرُودُوْدُ وَلَا يُودُونُ وَلَا يُرْدُونُ وَلَا يَرْدُونُ وَلَا يَعْدُونُونُ وَلَا يَعْدُونُونُ وَلَا يَعْدُونُونُ وَلَا يَعْدُونُونُ وَلَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لِلْمُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لَا يَعْدُونُونُ وَلِي لِلْمُونُونُ وَلِي لِلْمُعْلِمُ لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُعْلِمُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُونُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِكُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِي لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُونُ لِي لِلْمُؤْلِقُونُ لِلِي لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُونُ لِلِ

ב ההמשיפת המתקפלת פתל בצלת לפת בהקבלה ההמשיפבל התב בהקבלתי באלה באלה באלת באלתים באלת באלתים באלתים

دُرُورُدُنَ ، دُسَورُرُمُودُ وَبِرِوْمُرُمُ:	رَ رُوْرُوْرُ وَرُوْرُوْرُ وَرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْ
`ئۆ`	:,×
ر ه سرسر:	سَرْسَر:
:0°5'2 '2'5'5'	:62.6
: 2 m 5 n 5	رَه رَ رَسِرَ غِ مَوْرُدُ يُسِرِغِ :
ر رسر: رسر:	زُرِيْر:
<u> </u>	:¬×
بر <i>ُ</i> برُ:	سَرَيْر:
. ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . °	: 25.5
:#2.77	:#2:-,5
ב''יניני ''נ'ני ''נ'ניק' ב''ירעיפט פיק פיק מפיק ''ינ'ק'	ביירים ניני בייני
: برخ	:, x
سَرَيْر:	سرّبر:
زگر: : عُنْدُ	: 6 %
:#2.7.7	:#2,,
ב 2 ה	
رِوْرِوْ دُوْ يُرْبُ	ر درو د می نوس:

سَمْ حَسْرُ 7 - سُرْسُرُوُ دُوْرُوُ الْمُرْمُورُ الْمُرْمُورُ مُرُوْسِوْ

02/0/ 10/ 10/02 00 Emple.

- יל ברבים הבשל הלב הל הלים לי של של הל הלים ל הל הבילת.
 - 2. وْمُوْمَدْ: وْمُوْكُومْ 2 مُرْكِرْ.
- 3. אין באל צפער בפשעתעצ תם לפתל בבלע תחל באלפצ שתכחעם.
- 4. رَسْرُدُورْعَارُ اللهِ رَصْدُرُ دُسْرَسْرِعَ مُرَوْمُدُ دُسْرَسِ رِسْدُ وَبُرَهُدِ دُورِهِ وَ بَرِجَارِسِدُ وَ شَوْمُدُ دُرِدُهُ دِرَهُ دِرَدُهُ دُنَّا دَرُدُهُ وَرُدِهُ وَمِنْ اللَّهِ مُسْرِسُوعَ مُرْمُومُهُ دُسْرَسِ رِسْدُ وَبُرَهُدِ دُورِهِ وَسَا بَرْجَوْمُ دُسُومُ وَسَاءُ وَسَاءُ مُرْمِدُ وَسَاءُ مُ
 - 5. מתפתצת שתנת לגלים של "ליתר ללתור לתי פיינה
 - 6. كَوْرُدُ رُبُودُ مُرْدُو مُورِدُ وَوَرِدُ وَيَرْدُ وَمُرْدُونُ مِ رِسْرًا وَمُرْدُو مِ سُرَّدُ مِنْ وَمُرْدُو
 - 7. نوی ده در بر عسر نام فرنس رکز و بر مرد و کرد و کرد و کرد و کرد کرد و کرد کرد و کر
- - 12 كىرى شى خىدىد ھىرسى كى دورو
- 13. كَوْءِ وْسْ بِرْجَاسِرِمَارْ رِهْبِيْرْ مُرْدُوْسْ مَاسْهُرْهُوْمَارْ \$10% دُّمْسُورْ فِي مِرْسُورْ (جَيْسُجُ فَرُسِّهُ الْمُرْدُولُ وَمِرْسُورُ فِي مُرْمُونُ وَمِرْسُورُ فِي مُرْمُونُ وَمِرْمُونُ وَمِرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُعُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ ومُونُونُ وَالْمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُؤْمُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ
- 14. כ ב'שירטם מת בתייקב'ת (ת'ק'ל ב'אם פותפות מתפות/ דש יתפים אישש קיתם, מרטבים שב פ'ק'ב'ר. ("א ב'אספימיקפי
- 15. ליתקית תיתצבת של בריים בר
- 17. (رَبِرُ اللَّهُ مَا مَكُورُ مُرْسَرُسُوهُ مِنْ مُنْ مُرْسُرُونُ مُرْسُرُونُ مُرُسُرُونُ مُرَسُرُونُ مُرَسُرُونُ مُرَسُرُونُ مُرْسُرُونُ مُرْسُرُونُ مُرْسُرُونُ مُرْسُرُونُ مُرْسُرُونُ مُرْسُونُ مُرْسُونُ مِرْسُونُ مِنْ مُرْسُونُ مُرْسُونُ مُرْسُونُ مُرْسُونُ مُرْسُونُ مُرْسُونُ مِنْ مُرْسُونُ مِنْ مُرْسُونُ مِنْ مُرْسُونُ مِنْ مُرْسُونُ مُونُ مُونُ مُرْسُونُ مُونُ مُرْسُونُ مُونُ مُرْسُونُ مُونُ مُرْسُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُرْسُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُرْسُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُنْسُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُنْ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُونُ مُ مُونُ مُونُ م
- 18 وَوْدِوْ وَ وَ وَ وَهُمْ وَوْ وَ وَهُمْ وَ وَ وَهُمْ وَ وَهُمُ مِنْ وَمُرْهُ وَهُمُ وَ وَهُمُ وَ وَهُمُ مِنْ مِنْ وَمُرْهُ وَهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُوا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُعْمُولًا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

- - 20. ئىس چىرى ئۇسىر ئىكىرى ھوقىد ئودىكى ئىدىسىدۇ.
- 22. שמש ﴿ رَسَّدُ دِرَّهُ مِنْ وَكُونِ وَ مَ جَرِّعُ صَرِّعَةَ دَهُ مَ ذَوْدَ وَهُو، دُمُورٌ مُدَّدُونُورٍ وِرُوْ صَاءَرُ غَوْسَرَسِرُ مُرْدُومِمِ وَرُدُونَ خَرَدُونَ غَوْسَرَسِرُ مُرْدُومِمِمِ وَرُدُونَ خَرْدُدُو.
- - 24. دُوْوُرُدُ سِرْوُوْشُ مَشْرِعِشْ مَسْرَوَرُدُ اللَّهِ وَمَارُشُ وَسُرُوْدُ وَسُرُوْدُ
- 25. מתקשת תוצבת המציבת הבליציב מב"ם" באלפילים המתב"ל רחבות בת האליציב באלפילים מתקשת בל בל האלים באלילים האלילים בל האלילים באלילים באלים באלים באלים באלים באלילים באלים ב
- 26. مَسْمِ سُر رَسْرَدُو دُرِ دَرَرَدُ وَمُرْهُو مِنْ مِنْ مُورِدُ وَمَا مُنْ دَوْمَنْ وَ مِنْ وَدُمَا وَ دَرَرَوَ وَمَا مُورِ وَ دَرَرَوَ وَمَا وَ دَرَرَوَ وَمَا وَ دَرَرَوَ وَمَا وَ دَرَرَوَ وَمَا وَ دَرَوَ وَمَا وَ دَرَوَ وَمَا وَ وَمَا وَ دَرَوَ وَمَا وَمُورُ وَ وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُو وَمَا وَ وَمَا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمَا وَمُوا وَا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَمُوا وَالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُ

(سو، ١٠٠٨ ك كُورُو لا لا لا لا كُورُ هُو كُولُو كُولُ كُولُو كُلُولُو كُولُو كُلُولُ كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُلُولُ كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُلُولُ كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُلُولُ كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُلُولُ كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُلُولُ كُولُولُ كُولُو كُلُولُ كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُو كُولُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُل

28. مُرْرَدُ رِخْرُدُمُ خُرِيْرُ وُرُرِيْرُ وَرُمُومُ:

	מ כ כ מי מי כ כ מי מי כ מי מי כ מי	
3./ 5./l	مُحَرِّم مَح	#
	× r×	1
	00° 5	2
	, o c c c c c c c c c c c c c c c c c c	3
	نْرِدُ بُ	4
	ט ס ס טע פארייי פעז פארייי	5
	×0) 0 \ 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	6
)) !! X/VX	7
	1,753	8
	0/ 22 80 /2/	9
	~ /x 2/x3	10
	00000 000 PyEM ENKJ	11
	0 / ر 9 سو کی سر <u>ځ</u> ر	12
) در ۱۰۵ وی چاهر سوری	13
	ر در ا	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	14
	'nę́e	15
	ر ° ° × وساعزم	16
	עכת יי	17
	ور ما	18
	מים מים מים אים מים אים מים אים מים אים מים אים מים אים אים אים אים אים אים אים אים אים א	19
	ر الوقرو ص ر الوقرو ص ر الوقر	20
	# C 3 @V 5 V - '	21
	ייל איל איל איל איל איל איל איל איל איל	22
	0 40 C 12 2 - 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23
	۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۷ ۷ مرم ع کومرم م	24
	پ ۾	25
	00 C	26
	ם ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט	27
	0 / 0/ 7 EV	28
	0 (x 	29
	ר הית מק היק מק	30

T	
0 0) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31
0 / 0 هو را مع	
المرتب ال	32
クチージン	33
*** **** ****	34
> ********************************	35
ور مرد	36
لا ترسره وسر	37
نَامُدُ وَسِرِ	38
رُسره وُسر	39
مررد در	40
, o o p > 2 E	•

28 £ 28 \$ وم بخرط مسرم 28 £ 28 \$ وم المرم على المرم ا